

The diagram illustrates the number 100 in base 10 using blocks. The top row shows 10 blocks of 10, labeled 100. The second row shows 10 blocks of 1, labeled 10. The third row shows 10 blocks of 1, labeled 1. The fourth row shows 10 blocks of 1, labeled 1.

000000 000000 0000000000 000000000000 000000 000000000000
 00000000 00000000 0000000 0000 000000000 000 000 00000 00000
 00000 000 0 0000 000000 00000000000 0000000000 000000000 0
 000000 0000000000 0000000000 00000000 0000 0 00000 0000000000
 0000000 0000000 000000 0000 000000 000 0000000000

000000 00000 00000000000 0000 000000 000000 000000 000 000000 000000
 000000000000000 000 0000 000000000000 0000 000 000 0000 000 00 00
 0000 000000 000 000000 0000000000 000000 0 000000 0000000000
 0000000 0000000 0000000,000000 000000 000 0000000000 0000 0000

[illegible]

0000 00000 0000000 00000000 0000 00000 00000000 0000 00000
000000 00000 00000 0000 000000 00000000 000 0000 000000 00000
00000 0 0000 000000 0000 0000 0000 000 000 0000000000000000

[illegible]

00000000 00000000 0000 0000000000 0000000 000 0000 0000 00000000
 000 00 00000000 0000000 0000000 00000000 0 0000000 0000000000
 0000000000 0000000 0000000000 0000000 000000 0000 00000000 000000
 0000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000 000000 0000000000

በጥንቃቄ ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም
በጥንቃቄ ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም
በጥንቃቄ ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም ለሰላም